

የይሁዳ መልእኩት

እ የኢትዮጵያ ክርስቶስ ባይ የየዕቅዱው ወንድዋ የሆነ
ይህድ፡ በኢትዮጵያውያር እና ተወቃዹ ለኢትዮጵያ ክርስቶስዎች
ተጠበቀው ለተጠሩ፤ ይህ ቅዱትና ስላም ፍቅርዋ ይብካልቸሁ፡፡
ይ ወደቻቸቷ ሆኖ፤ ስላምንከፈለው ሲሉ መደኝቸን ለግፍልቸሁ
አቃቄ ተግቻ ሲለሁ፡ ለቅደሳን እንደ ገዢ ፍጽም ሲሉ ተስጠ
የይመኑት እንደተገደለ የሚመዘገቡቸሁ ለግፍልቸሁ ኮንደ ገደ
ማኑዴቸ፡፡ ይ ከበቱ ገዢ በፊት ለዘሃህ ፍርድ የተጀሩ እንደገዢቸ
ስዋቂ ስልክው ገብተዋል፤ ተጠለተቻቸ ሆኖው የአምስክኛን፤
እንደ በስራክነት ይለውጥለ ገታማቸንና ቤትቸንናው በቻውን
የለውን እያከሰ ክርስቶስና ይከዳለ፡፤ ይ ደረ ገን ሁሉን እንደ
ገዢ ፍጽም ማንኛም የተማሪቸሁ የተሆነ ተቻ ከባብዚ እንደ
እኩበን እናደ የማያወቅኑን በቻል እንደጠቀቸው ለሳሳይቸሁ
አውድለሁ፡፤ ይ መደረግቻቸውንም የተወተን እንደ የደንብዎን
እለቁነት ያልጠበቀቸን መለከት በዘላለዋ እስራት ክጨለማ
በታቸ እስከ ተለቀቁን ፍርድ ይረዳ ጠብቆቻቸዋል፡፤ ይ እንደሆዋ
እንደ እኩበ ዘመኑን ያደረጋቸ ለሳኔ ሥር የተከተለ ለደዋና
ገሞኑ በዘላለቸውም የነበረ ከተማቸቷ በዘላለዋ እናቻ
እናተቀበ ቅዱል ሆኖዋል፡፤ ይ እንደሆዋ እኩበ ስዋቂ
አያለው ሆኖቸውን ያደረሰል ቤትኑትናው ይጥለለ ሥልጣን
የልቀቻቸውም ይደረሰለ፡፤ ይ የመለከት እለዋ ማኅኬል ገን
ከናደያብልስ ጽር በተከናዜ ገዢ ሲሉ መሸል ሥር ሰጋገር፡፡
ቻቻ ይገመገሱ እለዋ እንደ የበድብኑ ፍርድ ለኩረው
እልደፈረዋም፡፤ ይ እኩበ ገን የማያወቅኑን ሁሉ ይደረግለ፡
እለዋናው እንደላለቸው እንሰራት በፍጥረታቸው በማያወቅኑ
ሁሉ በእኩበ ይጠፏለ፡፤ ይ ወያላቸው፡ በቅርል መንገድ ፍደዋል
ስላ ይመዋናው ለበላዳዋ ሲከተት ልሰቻቸውን እናሳልቸው
ስዋጥዋል በቅርወው መቻቸው መፍጥዋል፡፤ ይ እኩበ ክለኑን ጽር
ስጋጋበት በቅርር ገብካቸሁ እንደ እናደ ፍቻዊ፤ እንደ
እናቻቸ ያለ ፍርሃት ልሰቻቸውን ይጠብቆለ፤ በንፃስ የተወሰኑ
ውን የለለግቸው ይመናዋቸ፡ ፍርድ የማያደረ ሁሉት ገዢ
የዋዋቱ ከነጋጋቸው የተኑቀለ በበር የደረሰ ክፍቸ፡፤ ይ የገዢ
ነውሃቸውን አረሩ እናደራቀ መከናዜ የባክር ማስበላ፡፤ ይቅድቸ

ጠላም ለዘላለም የተጠበቀልቸው የሚገኘውንና ከዚህበት
ናቸው:: **፩-፪** እነዚህ እንደ ወቃቻቸው እያሂዳ የሚያገኘውንና
ስለ ቁድልቸው የሚያገኘው ፍቃድ ስለመስማር የቸው:: እንደረባቸውም
ለስዕስ ደቻ እያደለ እቅቸው ከመጠን ይልቀ ታለቀ ቅል
ይናገራል:: **፪** እናንተ ገን፡ ወደቻቸው ሆኖ፡ በንታቸን በእያሳሰ
ክርስቶስ ቁጥርያት ቁድዋ የተገኘውን ቅል አሰብ፡ **፪** እናርብ፡
በመጨረሻው ዝመን በሽጠኑትና እንደ ገዢ ወቃቻቸው
እያሂዳ ከባቸቸ ይሆናል በለዋናቸልና:: **፪** እነዚህ የሚያለያየ
ሆንውያንው የሆነ መንፈሰው የገለቸው ስዕቃ ፍቃድ:: **፪** እናንተ
ገን፡ ወደቻቸው ሆኖ፡ ከሆነ ይልቀ በተቀዳለ ማይጣጥቸሁ
ፈላቸሁን ለማንኛ እየተጋኙሁ በመንፈሰ ቁጥርአዋቸሁ::
፪ ወደ ለዘላለም ስዕቃውት የሚውሰድውን የንታቸንን የእያሳሰ
ክርስቶስን ቁጥርያት በትጠበብ በፊግዢአብር ፍቅር ፈሳቸሁን
ጠካቸ፡ **፪** እንደገኘቸቸ ተከራከራዋቸቸ ወቃቻ፡ እንደገኘቸቸ ከ
ከአሳት ነጥቻቸሁ እናኑ፡ **፪** እንደገኘቸቸ በሆነ የረከሰውን
ልቦበ እነዚ እየጠረቸሁ በፍርሃን ማረ፡ **፪** ባትሰናነለም
እንደጠበብቸሁ፡ በከተማው ደቻ በደሰት ነውር የገለቸሁ
እድር፣ እንደያቆማቸሁ ለማቸለው **፪** ባታቸውን ለሆነ አዋላነና
መደጋናታቸን ከዘመን ሁሉ በፈቻ እያገኘው አሳከ ለዘላለም
ደረሰ በንታቸን በእያሳሰ ክርስቶስ ክብር ገርማ ችግልዋ
ሆልጣንው ይሆና፣ እማን፡

**መጽሐፍ ቅዱስ
The New Testament in the Amharic language of
Ethiopia**

copyright © 1962, 2003 United Bible Societies

Language: አማርኛ (Amharic)

Amharic NT

Revised Amharic Bible in XML (2003).

Printed version by United Bible Societies (C)1962.

E-Text in transliterated ASCII format by Lapsley/Brooks Foundation
1994.

Unicode UTF-8 transformation and XML-tagging by Dirk Röckmann 2003
(www.nt-text.net).

With kind permission of the Bible Society of Ethiopia.

Every non-commercial work using this data in any form must fully
include this copyright statement!

Every commercial use of parts or the complete data in any form needs
written permission of the Bible Society of Ethiopia!

2014-09-09

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Nov 2022 from source
files dated 9 Oct 2020

2432e07d-4260-5d76-afcb-ce35bd1c48b7